

QUICKNOTES ^{mcps}

ጁኑዋሪ 29/2019

"United We Learn" በተሰኘ ውድድር ተማሪዎች የሚያልሙትን አይነት የመማሪያ ክፍል ገድፍ ለማዘጋጀት ይችላሉ።

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ተብሊክ ስኩልስ (MCPS) የሦስተኛውን ዓመት "United We Learn" የተሰኘ የተማሪዎች ውድድር እየጀመረ ነው። "United We Learn" - የዚህ ዓመት ውድድር፣ ስለ መጪዎቹ ዘመናት ትምህርት ቤቶች/Schools of the Future፣ ተማሪዎች የራሳቸውን ተስማሚ የሆነ የመማሪያ ቦታ እንዲነድፉ የማስቻል እና ነባራዊ ሁኔታ/አካባቢ በመማር ችሎታቸው ላይ እንዴት ተጽእኖ እንደሚያደርግ በአንክር እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል።

ውድድሩ የሚካሄደው ተማሪዎች እና ሠራተኞች በትምህርት ቤታቸው የመማሪያ ቦታዎችን እንዴት እንደሚጠቀሙ እና የወደፊት መማሪያ ክፍሎቻቸውና ትምህርት ቤቶች ምን መምሰል እንዳለባቸው የተጠየቁበትን የኖቬምበር 2018 የዳሰሳ ጥናት ተከትሎ ነው። በዳሰሳ ጥናቱ ግብረ መልስ ላይ በተደጋጋሚ የተጠቀሱ መሠረታዊ ነገሮች፣ ስለ ከለር/ቀለም፣ ብርሃን፣ አስፈላጊ መሣሪያዎች/አቃዎች/furniture፣ ቴክኖሎጂ እና ደህንነት/security ከግምት ውስጥ ተካተዋል። የትምህርት ተቋማቶቻችንን ቀጣይነት ባለው መልኩ ለማሻሻል/ለማዳበር ግብረመልሱ ይጠቅማል። ውድድሩ ተማሪዎች የወደፊት መማሪያ ቦታቸው ምን መምሰል እንዳለበት ራዕያቸውን ሲነድፉ እነዚህን ተመሳሳይ ነገሮች ግንዛቤ ውስጥ እንዲያስገቡ ያደርጋቸዋል። ተማሪዎች በዚህ ውድድር ላይ በመሳተፍ ለወደፊት የተሻለ ገድፍ እንዲኖር ተጽእኖ የማድረግ ችሎታ ሊኖራቸው ይችላል።

ለመወዳደሪያ የሚቀርቡ ነገሮች በሙሉ መቅረብ ያለባቸው በ [ድረ-ገጽ](#) ማርች 15/2019 5 p.m. ነው።

የበለጠ ዝርዝር መረጃ በውድድሩ [ድረ-ገጽ ላይ ይገኛል](#)።

የበለጠ መረጃ ለማግኘት [ይህንን ቪዲዮ](#) ይመልከቱ።

ለልዩ ትምህርት የተደረገ አስተዋፅኦ ማክበር

ልዩ ትምህርት የሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች ተቀባይነት እንዲኖራቸው ለስኬታማነት አስተዋጽኦ ያበረከቱ ግለሰቦች እውቅና እንዲያገኙ ወላጆች እና ተማሪዎች ጥቆማዎችን እንዲያቀርቡ ይበረታታሉ።

እውቅናዎቹ የሚሰጡት በ Montgomery County Council of PTAs (PTA ምክር ቤት) (MCCPTA) የልዩ ትምህርት ኮሚቴ ነው። ሜይ 16 የሚካሄደው እውቅና የሚሰጥበት በዓል፣ በአካለሰንኩላን ተማሪዎች ፕሮግራሞች ላይ የሚደረገውን ኢንቨስትመንት እውቅና ይሰጣል፣ እንዲሁም የልዩ ፍላጎት ተማሪዎችን ስኬታማ እንዲሆኑ የረዱትን አክብሮት ይሰጣል።

ጥቆማዎች መቅረብ ያለባቸው በአራት ፈርጆች ነው፡- የት/ቤት ሰራተኞች፣ ፕሮግራሞች፣ ወላጆች እና ተማሪዎች። ጥቆማዎቹ በኤሌክትሮኒክስ እንዲቀርቡ ይበልጥ ይመረጣል።

የማመልከቻዎች የጊዜ ገደብ አርብ፣ ማርች 22 ነው። የእጩዎች ጥቆማ በሥራ ባልደረቦች፣ በወላጆች ወይም በተማሪዎች ሊቀርብ ይችላል። ጥቆማ በኢ-ሜይል ወይም ከኢ-ሜይል ጋር አባሪ ተደርጎ [እዚህ](#) ሊቀርብ ይችላል ።

በኤሌክትሮኒክስ ጥቆማ ለማቅረብ ካልቻሉ፣ የጥቆማ ቅጽ ሞልተው ከጥቆማ የድጋፍ መግለጫ ጋር ለ፡-
MCCPTA office: Montgomery County Council of PTAs, P.O. Box 10754, Rockville, MD 20849 መላክ ይችላሉ።

ለተጨማሪ መረጃ፣ [እዚህ](#) ኢ-ሜይል ይላኩ ።

[የጥቆማ ፎርም](#)

የፍትሃዊ ተሐድሶ አውደጥናት ፌብሩዋሪ 5 እና ኤፕሪል 2 ይካሄዳል

ስለ ዲስትሪክቱ ፍትሐዊ ማህበራዊ ተሃድሶ ራዕይ እና ይህ ፍትሃዊ - ማህበራዊ ውጥን/መድረክ እንዴት ተማሪዎች በአካላዊ፣ በስነ-ልቦና፣ በማህበራዊ፣ በህይወታቸው እና በአጠቃላይ በማህበረሰቡ ላይ ተፅዕኖ የሚያደርጉ የዲሲፕሊን ጉዳዮች ላይ በንቃት እንደሚሳተፉ እና ችግሮችን መፍታት እንደሚያስችላቸው ለመማር ወላጆች፣ ሞግዚቶች እና የማህበረሰብ አባላት ፌብሩዋሪ 5 በጁልየስ ዌስት መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/Julius West Middle School፣ እና ማክሰኞ ኤፕሪል 2 በ ኤ. ማሪዮ ሉደርማን መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/A. Mario Loiederman Middle School ከ 6:30-8 p.m. በሚካሄዱ አውደጥናቶች ላይ እንዲሳተፉ ተጋብዘዋል።

ጁልየስ ዌስት/Julius West የሚገኝበት አድራሻ፡- 651 Great Falls Road, Rockville

ሎይደርማን/Loiederman የሚገኝበት አድራሻ፡- 12701 Goodhill Road, Silver Spring

[እዚህ ይመዝገቡ/RSVP here](#)። የበለጠ መረጃ ለማግኘት የስልክ ቁጥር፡- 240-740-3951 ይደውሉ።

ስለ ወደፊት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፕሮግራሞች በሚደረጉ የማህበረሰብ ውይይቶች ከእኛ ጋር ይሳተፉ

የወደፊት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፕሮግራሞችን በሚመለከት በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፕብሊክ ስኩልስ (MCPS) ዋና የአካደሚክ ኃላፊ ማሪያ ናቫሮ/Chief Academic Officer Maria Navarro አማካይነት ተከታታይ የማህበረሰብ ውይይቶች ያካሄዳሉ።

ለኮሌጅ እና የሥራ ሙያ ዝግጁነት ምርጥ ድጋፍ ለመስጠት ለወደፊት MCPS ምን ዓይነት የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ፕሮግራሞችን መስጠት እንዳለበት በሁነቶቹ ላይ ውይይት ይደረጋል። በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ምን ዓይነት ፕሮግራሞችን ማየት እንደሚፈልጉ ሠራተኞች፣ ተማሪዎች፣ ወላጆች እና የማህበረሰብ አባላት በውይይቶቹ ላይ እንዲሳተፉ እና ግብረመልስ እንዲሰጡ ተጋብዘዋል።

ተከታታይ ውይይቶች የሚደረጉባቸው ቀናት፡-

- ሰኞ፣ ፌብሩዋሪ 11 በክላርክስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/Clarksburg High School 6:30-8:30 p.m.

- ሰኞ፣ ኤፕሪል 8 በሪቻርድ ሞንትጎመሪ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/Richard Montgomery High School 6:30–8:30 p.m.

[እዚህ](#) ይመዝገቡ።

ስለ ትምህርት ቦርድ ፖሊሲ/Board of Education Policy KBA የእርስዎን ሃሳብ ይሰጡ

የሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ በ Policy KBA በቀረበው የክለሳ/የማሻሻያ ሃሳብ ላይ የማህበረሰብ አስተያየት ለመስማት ይፈልጋል ለህዝብ የሚተላለፍ መረጃ-ኢንፎርሜሽን ፖሊሲ/Policy on Public Information። ማሻሻያ/ክለሳ የተደረገበት ፖሊሲ የተለያዩ አሁን በሥራ ላይ ያሉት እና አዲስ የሚፈጠሩ የሚደቀኑ እና የኮሙኒኬሽን ቻናሎች ከሞንትጎመሪ ካውንቲ ማህበረሰብ ጋር ውጤታማ ግንኙነት የማድረግ አስፈላጊነትን ያብራራል። ማሻሻያ/ክለሳ የተደረገበት ፖሊሲ በተጨማሪም የተማሪ እና የሠራተኛ መረጃዎችን አግባብ ባለው መልኩ ማሳየት/መግለጥ እና ጥበቃን አስመልክቶ፣ የትምህርት ቦርድ ሁሉንም ህጋዊ ግዴታዎች ለመከተል ያለውን ቁርጠኝነት ያረጋግጣል። እስከ ማርች 3/2019 አስተያየት ለመስጠት ይችላሉ። የበለጠ መረጃ ለማግኘት እና የእርስዎን አስተያየት ለማቅረብ ይህንን [ድረ-ገጽ](#) ይጎብኙ።

"መከባበር ይመረጣል" Video PSA የተወዳዳሪዎች ምዝገባ እየተካሄደ ነው

“ዘጠነኛው ዓመታዊ መከባበር ይመረጣል ሞንትጎመሪ” ቪዲዮ PSA/10th Annual Choose Respect Montgomery video PSA ውድድር አሁን ተወዳዳሪዎችን ለመቀበል ክፍት ነው። በዚህ ውድድር ላይ በወጣቶች መካከል ስለ ፍቅር-ጓደኝነት፣ ጥቃት፣ እና ስለ ቤት ውስጥ ረብሻ፣ ጠብ፣ግጭት ግንዛቤ ለማስጨበጥ አርጅናል የሆነ የ 60 ሴኮንድ የህዝብ አገልግሎት ማስታወቂያ ቪዲዮ የማዘጋጀት የፈጠራ ችሎታ ይጠይቃል። በውድድሩ ላይ ለመሳተፍ የሚችሉት ከ6ኛ-12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ሲሆኑ በየግላቸው ወይም በቡድን ሆነው ለመወዳደር ይችላሉ። ከፍተኛዎቹ አምስት ቪዲዮዎች የጥሬ ገንዘብ ሽልማት አሸናፊ ይሆናሉ (አንደኛ የወጣ(ች)ው \$1,000 ሽልማት ያገኛል/ታገኛለች)

የማቅረቢያ ጊዜ ገደብ ዓርብ፣ ማርች 8 ነው።

ተጨማሪ መረጃዎች [እዚህ](#) ያገኛሉ።

አሸናፊዎቹ እሁድ፣ ኤፕሪል 7 በሪቻርድ ሞንትጎመሪ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/Richard Montgomery High School በሚካሄደው "Choose Respect healthy teen dating conference" ላይ ይገለጻሉ።

[መከባበርን ይምረጡ](#)